



**የ2011 ዓ.ም. የልደት በዓል የጉብኝት መርሐ ግብር፤**

**አንደኛ ቀን፡ ቅዳሜ ታህሳስ 27 2011 ዓ.ም./ጃንዋሪ 5 2019፤**

ተጓዦች በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ጉዞ ወደ ቴል አቪቭ ያደርጋሉ፤ አመሻሽ ላይ ቴል አቪቭ ይደርሱና አስፈላጊውን የኢ.ሜግሬሽን ሥርዓት ፈፀመው በተዘጋጁት አውቶብሶች ውስጥ ሆነው ወደ ኢየሩሳሌም ያቀናሉ፤ ኢየሩሳሌም ሲደርሱ የሆቴል ክፍሎቻቸውን ይረከባሉ። ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፤ አዳርም ኢየሩሳሌም በሚገኘው ሆቴል ይሆናል።

**ሁለተኛ ቀን፡ እሁድ ታህሳስ 28 2011 ዓ.ም./ጃንዋሪ 6 2019፤**

በዚህ ቀን በተያዘው የጉብኝት መርሃ ግብር መሰረት ተጓዥ ምእመናን ከቤተ ሳይዳ ጉብኝታቸውን በመጀመር ለ38 ዓመት በአልጋ ላይ የነበረው መጻጉ ወደ ተፈወሰበት ቦታ በመሄድ የመጠመቂያውን ቦታ እና በቅድስት ሐና ስም የታነጸውን ቤተመቅደስ ይጎብኛሉ፤

የአሥራ አራቱን ፍኖተ መስቀሎች ጉብኝት እስከ ዘጠነኛው ምዕራፍ ድረስ ማብራሪያና ትምህርት እየተሰጣቸው ጎብኝተው በመቀጠልም ጌታ የተገነዘቡትን፣ የተሰቀለቡትን (ቀራንዮ)፣ የተቀበረቡትን ቦታ (ጎለጎታ) ይሳለማሉ፤ የምሳ እረፍት ያደርጋሉ፤

በመቀጠል ወደ ሆቴላቸው ተመልሰው ዕረፍትና ለማታ ፀሎት ዝግጅት ያደርጋሉ፤ ወደ ቤቴልሄም በኢትዮጵያ አርቶዶክስ ተዋህዶ ኢየሱስ ገዳም ለፀሎት ይሄዳሉ፤ ስርዓተ ቅዳሴ ሲያበቃ ወደ ሆቴል ተመልሰው እረፍት ያለፍጋሉ፤ አዳርም ኢየሩሳሌም በሚገኘው ሆቴል ይሆናል።

**ሶስተኛ ቀን፡ ሰኞ ታህሳስ 29 2011 ዓ.ም./ጃንዋሪ 7 2019፤**

ተጓዦች በሆቴል ቁርስ ተመገቡው እስከ እኩለ ቀን እረፍት ያደረጋሉ፤ ከዚያም ምሳ ይመገባሉ፤

ከሆቴላቸው በመውጣት መጀመሪያ ጌታ በሐዋርያት መካከል በክብር ወደ ሰማይ ያረገበትን ቅዱስ ስፍራ፣ ከዚያም ሐዋርያቶች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ብለው እንዲጸልዩ በጠየቁት መሰረት አባታችን ሆይ የሚለውን ጸሎት ያስተማረበትን ቅዱስ ስፍራና ጌታ ያደርበት የነበረበትን የኤሌዎንን ዋሻ ይጎብኛሉ፤

በመቀጠልም ሙሉ የኢየሩሳሌም ከተማን በሚያሳየው ሰበን አርክ አደባባይ በመገኘት ስለጥንቷ የዳዊት ከተማ፣ የሞሪያ ተራራ፣ ጌታ ስለ ኢየሩሳሌም መፍረስ ያለቀሰበትን ቦታ ይጎብኛሉ፤

በመቀጠልም ወደ ጌቴሰማኒ በመውረድ ጌታችን የጸለየበትን የአታክልቱን ቦታ፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የመቃብር እና በክብር ያረገችበትን ቅዱስ ስፍራ ጎብኝተው፣ የዳዊት መቃብርን፣ ቤተ ፋጌን እና ጌታ የመጨረሻ እራት ያበላበትን ቦታዎች ይጎብኛሉ፤ አዳርም ኢየሩሳሌም በሚገኘው ሆቴል ይሆናል።

**አራተኛ ቀን፡ ማክሰኞ ታህሳስ 30 2011 ዓ.ም./ጃንዋሪ 8 2019፤**

ይህ ቀን ተጓዦች ኢየሩሳሌምን በመልቀቅ ለሁለት ቀናት በናዝሬትና በአካባቢው የሚቆዩበት ቀን ነው፤

ስለሆነም ጠዋት ከቁርስ በኋላ የኢየሩሳሌም ሆቴል ክፍሎቻቸውን አስረክበው ጉዞ ወደ ጥብርያዶስ ያደርጋሉ፤ በመንገዳቸው ላይም በኢያሪኮ በመገኘት በተራራ አናት ላይ የሚገኘውንና ጌታ አርባ ቀን አርባ ለሊት የመመኘትንና የፀለየበትን ገዳም ቆረንጦስን ይሳለማሉ፤

ከዚያም የኤልሣ ምንጭን ጎብኝተውና ፀበል ተረጭተው ወደ ኢትዮጵያ አርቶዶክስ ተዋህዶ የኢያሪኮ ገብርኤል ገዳም በማቅናት ፀሎት ያደርጋሉ፤ ከዚያም የዘኬዎስ ዛፍን ተመልክተው የምሳ እረፍት ያደርጋሉ፤ የሙት ባሕርንና አካባቢውን ጎብኝተው ወደ ናዝሬት በማቅናት እዚያም ሲደርሱ የሆቴል ማረፊያ ክፍሎቻቸውን ይረከቡና እረፍት ያደርጋሉ፤ ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፤ አዳርም ናዝሬት በሚገኘው ሆቴል ይሆናል።

**አምስተኛ ቀን፡ ረቡዕ ጥር 1 2011 ዓ.ም./ጃንዋሪ 9 2019፤**

ተጓዦች በጠዋት ተነስተው የተዘጋጀላቸውን የመጠመቂያ ልብስ ተረክበው በዮርዳኖስ ወንዝ ተምሳሌታዊ ጥምቀት ያደርጋሉ፤ ጉብኝታቸውንም በመቀጠል የአንቀፀ ብፁዓን ስብከት ተራራ ይጎበኛሉ፤ ከዚያም ጌታ 3 አሳና 5 እንጀራ አበርክቶ ያበላበትን ቅዱስ ስፍራ ይጎበኛሉ፤

ወደ ቅፍርናሆም በማቅናት ጌታችን ያስተምርበት የነበረውን የአይሁድ ቤተ ምኅራብ፣ የሐዋርያው የቅዱስ ጴጥሮስ፣ የሐዋርያው የቅዱስ ዮሐንስ፣ የቀራጩ የማቴዎስ ጨምሮ ሌሎችም ሃዋርያት ለአገልግሎት የተጠሩበትን ቦታዎችና ጌታ ይኖርበት የነበረውን የቅፍርናሆም መንደር ፍርስራሽ ይጎበኛሉ፤

በመቀጠልም በገሊላ ባህር አጠገብ ልዩ የአሳ ምሳ ተመግበውና ተምሳሌታዊ የጀልባ ጉዞ በገሊላ ባህር ላይ አድርገው የዕለቱ ጉብኝት ያበቃል፤ ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፤ አዳርም ናዝሬት በሚገኘው ሆቴል ይሆናል።

**ስድስተኛ ቀን፡ ሐሙስ ጥር 2 2011 ዓ.ም./ጃንዋሪ 10 2019፤**

ተጓዦች ምዕመናን ቁርስ በሆቴል ተመግበው የእመቤታችንን ምንጭ ጎብኝተውና ጸበል ቀድተው ቅዱስ ገብርኤል ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጌታን እንደምትፀንስ ያበሰራትን ቅዱስ ስፍራ ጎበኝተው ወደ ቃና ዘገሊላ አቅንተው የሰርግ ቤቱን ይጎበኛሉ፤

የምሳ ዕረፍት አድርገው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባህርያት መለኮቱን በገለፀበት የደብረ ታቦር ተራራ ተገኝተውና ፀሎት አድርገው የመልስ ጉዞ ወደ ኢየሩሳሌም ያደርጋሉ፤ የሆቴል ክፍሎቻቸውን ተረክበው ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፤ አዳርም በገሊላ ባህር አቅራቢያ በሚገኘው ሆቴል ይሆናል።

**ሰባተኛ ቀን፡ አርብ ጥር 3 2011 ዓ.ም./ጃንዋሪ 11 2019፤**

ተጓዦች ቁርስ በሆቴል ይመገባሉ፤ በዚህ ቀን ተጓዥ ምዕመናን ወደ ቤቴልሔም በማቅናት ጌታችን የተወለደበትን ዋሻ ከተሳለሙ በኋላ በኢትዮጵያ አርቶዶክስ ተዋህዶ ኢየሱስ ገዳም ፀሎት ያደርጋሉ፤ በመቀጠልም ሄሮድስ ህፃኑን ሊገድል በፈለገ ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል ለቅዱስ ዮሴፍና ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ህፃኑን ይዘው እንዲሸሽ እስከነገረው ሰዓት ድረስ የቆዩበትን የወተት ዋሻ በመባል የሚጠራውን ቅዱስ ስፍራ ይጎበኛሉ፤

በመቀጠል የጌታ መልአክ የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም እንደተወለደ የምሥራቹን ለእረኞቹ ወደ አበሰረበትና ኖሎት ተብሎ የሚጠራውን የእረኞች መንደር ይጎበኙና የምሳ እረፍት ያደርጋሉ፤

በመቀጠል ወደ አይንከርም በመሄድ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ የተወለደበትንና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኤልሳቤጥን ልትጠይቃት በሄደችበት ጊዜ እመቤታችንና ኤልሳቤጥ ተገናኝተው ሰላምታ የተለዋወጡበትን ገዳም ይጎበኛሉ፤

ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው በመንገዳቸው ላይ ጌታችን ከኤማሁስ መንገደኞች ከሉቃስና ቀልዮጳ ጋር ተገናኝቶ ሀብስትን ባርኮ ያበለባትን ቅዱስ ሥፍራ ይጎበኛሉ፤

ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሰው የዕረፍትና የስጦታ እቃዎች የሚገዙበት ጊዜ ይሆናል፤ ለመልስ ጉዞ ዝግጅት ያደርጋሉ፤ ዕራት በሆቴል ይመገባሉ፤ አዳርም ኢየሩሳሌም በሚገኘው ሆቴል ይሆናል።

**ስምንተኛ ቀን፡ ቅዳሜ ጥር 4 2011 ዓ.ም./ጃንዋሪ 12 2019፤**

በሆቴል ቁርስ ይመገባሉ፤ ከዚያም የሆቴል ክፍሎችን አስረክበው በተዘጋጀላቸው አውቶቢስ በመሆን ወደ አየር ማረፊያ ይጓዛሉ። ተጓዦች ከሰዓት በኋላ አዲስ አበባ ይደርሳሉ፤

ማስታወሻ፡- ይህ የጉብኝት ፕሮግራም በጊዜያዊነት የተያዘ ሲሆን፣ በጉብኝቱ ወቅት በሚጎበኙ ቦታዎች በሚኖሩ ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ በመመርኮዝ መጠነኛ ለውጦች ሊያደረግበት ይችላል፤ ይህንንም በወቅቱ ለተጓዥ ምዕመናን የምናሳውቅ ይሆናል።